



ለኢትዮጵያ የሚደረጉት

አዳዲስ የ IHME COVID-19 ትምህርቶች እንደሚሰጡት፣ እስከ ጥቅምት 22 ባለው ጊዜ ድረስ ወደ 8,000 የሚጠጉ ሰዎች ይሞታሉ። ቢሆንም ጭምብል (ማስክ) መጠቀም ሞትን በ 65% ሊቀንስ ይችላል

*መንግስት የግዴታ አዋጆችን ላላ ማድረግ በሚጀምርበት ወቅት 'ይህ አስከሬ ሻይረስ በመላው ሀገሪቱ በተለይም በአዲስ አበባ ውስጥ፣ በፍጥነት ሊሰራጭ ይችላል' የሚል ስጋት አለ።*

ሲያትል (ሐምሌ 27, 2012) – በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሺንግተን የሚገኘው Institute for Health Metrics and Evaluation (የጤና ሜትሪክስና ግምገማ ተቋም) (IHME) ፣ ሀገሪቱ የማህበራዊ መራራቅ ፖሊሲን ላላ የማድረጉን ፖሊሲ ማስተግበሩን ከቀጠለች፣ በኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ጥቅምት 22 ባለው ጊዜ ውስጥ፣ 7,872 ሰዎች (ከ 1,115 እስከ 31,971 የሚሆኑ ) በኮቪድ-19 ምክንያት እንደሚሞቱ ይተነብያል።

ቢሆንም፣ ጭምብልን መጠቀም ስርጭትን መቆጣጠርን ሊረዳና የመከላከል አገልግሎት ይሰጣል። ብለው የ IHME ዳይሬክተር፣ Dr. Christopher Murray ተናግረዋል። ተቋሙ እንደ ሞዴል የተጠቀመበት እጅግ ከፍተኛ የጭምብል ጥቅም ላይ መዋልን ሲሆን፣ 95% የሚሆነው ህብረተሰብ ጭምብል እውጭ በሚንቀሳቀስበት ወቅት ቢጠቀም፣ ሞትን በ 65%፣ ማለትም በ 2,790 ሰዎች (ከ 675 እስከ 9,341 የሚሆኑ) ይቀንሳል ተብሎ ይገምታል።

“ኢትዮጵያ ገና በመጀመሪያው የወረርሽኝ ደረጃ ላይ ነው ያለችው እናም ሞትን አስመልክቶ ገና ጣርያውን አልነካነውም፣ ስለሆነም ሀገሪቱ እነዚህን አዋጆችን ላላ እያረገች በሄደችበት ወቅት፣ ይህ አስከሬ ሻይረስ በመላው ሀገሪቱ በተለይም በአዲስ አበባ በፍጥነት ይሰራጫል የሚል ስጋት አለኝ” ብለው የ IHME ዳይሬክተር ዶ/ር ክሪስቶፈር መሪ ተናግረዋል። “ይህንን አዝማሚያ ለመቀልበስና ሻይረሱን በቁጥጥር ስር አውሎ ህይወትን ለማዳን የሚያስችሉ እርምጃዎች መወሰድ ይኖርባቸዋል።”

የተደረገው ትንበያ፣ ለእያንዳንዱ ሚልዮን ሰው 8 ሰው በሚሞትበት ወቅት ላይ፣ ሀገሪቱ፣ የማህበራዊ መራራቅን አዋጅ ለስድስት ሳምንታት አስተግብራለች ብሎ በመገመት ነው። ቢሆንም፣ ሀገሪቱ ገና እከ ደረጃ ላይ ከጥቅምት 22 በፊት አትደርስም ተብሎ ነው የሚገመተው።

ትንቢያው ምን ያህል የህኪም ቤት አልጋዎችና የ ICU አልጋዎች እንደሚደሰፈሩ ደግሞ ይገምታል። ወረርሽኙ አሁን ባለበት ያካሄድ ፍጥነት ከቀጠለ፣ ኢትዮጵያ ያሏት ለኮቪድ-19 በሽተኞች የተዘጋጁ የ ICU አልጋዎች በሐምሌ መጀመሪያዎች ላይ ይሞላሉ ተብሎ ይጠበቃል።

“ኢትዮጵያና ሌሎች የአፍሪቃ መንግስታት ከባድ ሁኔታ ገጥሟቸዋል።” ብለው ዶ/ር መሪ ይናገራሉ። “ጭንብልን መጠቀም፣ የምርመራ ቁጥርን መጨመርና ሌሎች እርምጃዎች፣ በተለይም በሽታን የመከላከል አቅማቸው የተዳከሙ ሰዎች፣ አረጋውያን፣ እና ሌሎች መሃል ሻይረሱ እንዳይሰራጩ ለመግዳት የሚረዱ ዋና መሳርያዎች ናቸው።”

እነዚህ አዳዲስ ግምቶች፣ በመላው ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪቃ ሀገራት ውስጥ ያለውን የወረርሽኝ እድገትን ያሳያል። የማህበራዊ መራራቅ አዋጅ ተግባራዊ ከሆነ እስከ ጥቅምት 22 ባለው ጊዜ ውስጥ፣ በሳውዲ አረቢያ ውስጥ፣ 34,757 ሚሊዮን ( ከ 13,263 እስከ 64,199 የሚሆን)፣ እንዲሁም ኬንያ 5,613 ሚሊዮን (1,613 እስከ 18,493) ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል።

እነዚህ አዳዲስ የሚችሉ ቁጥር ግምታዊ አሃዞችና ሌሎች መረጃዎችን በ <https://covid19.healthdata.org> ላይ ሊገኙ ይችላሉ።

**ተጠሪ፣** [media@healthdata.org](mailto:media@healthdata.org)

IHME ይህንን የኮቪድ-19 ግምታዊ አሃዝን እውን ለማድረግ የረዱንን [የዚህንና የሌሎችን](#) ጥረቶችን ለመጥቀስ ይፈልጋል። በጣም እናመሰግናለን።

**የ Institute for Health Metrics and Evaluation (የጤና ሜትሪክስና ግምገማ ተቋም) ን አስመልክቶ**

የ Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)፣ በ University of Washington School of Medicine ውስጥ የሚገኝ፣ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚገኙ የጤና ችግሮችን አስመልክቶ በጣም ትክክለኛና ተነጻጻሪ የመጠን ደረጃ የሚሰጥና፣ ለእነዚህ ችግሮች የመፍትሄዎችን ስትራቴጂዎችን የሚገመግም፣ ገለልተኛ የሆነ አለማቀፋዊ የጤና ምርመራ ድርጅት ነው። IHME፣ ግልጽ ፣ ፖሊሲ ነዳጆች፣ የህዝብን ጤና ለማሻሻል የምያስችሉ አቅርቦቶችን ባግባቡ ለማቅረብ የሚያስችሉ፣ እውቀትን የተሞረከው ውሳኔዎችን ለማስተላለፍ የሚያስችሏቸውን ማስረጃዎችን ለሆሉም ለማቅረብ በታታሪነት ይሰራል።